

የቀን ጅቦች ተነስተዋል ተጠንቀቅ ወገኔ !!

በተለይ በደቡብ አፍሪካ ላሉ ኢትዮጵውያኖች

ታምራት አዳኛ

በዚህ ድረ ገጽ ላይ አጭብርባሪው ብርሃኑ ነጋ አህያ ተሸክሞ ምስሉ አለ ። የሰውየውን አህያነት እማረቡ ባሻገር ግን ጅብ አህያን ይወዳልና የብርሃኑ ነጋን ጅብነትም ገላጭ ነው ። ግንቦት 7 ያቋቋመውን ግሎባል አሊያንስ ወይም ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት የሚለውን የራሱን የዝርፊያ ተቋም አንቀሳቅሶ የሕዝብን ገንዘብ እንደተለመደው ሊዘርፍ ተነስቷል ። የተጠቃውን ሕዝብ ለመርዳት ገንዘቡን ለእኛ ስጡንና በአሜሪካ የሰላላ ድርጅት ስር ባለው ወርልድ ቪዥን አማካኝነት ለሕዝብ እናደርሳለን በሚል በመቀባጠር የተሰበሰበውን ገንዘብ ሊመጭልፍ ተነስቷል ። ቀፊታሙ ንአምን የሚባለውም የብርሀኑ ጋሻ ጃግሬ ወደ ደቡብ አፍሪካ በመሄድ በዚያ ያለውን ስደተና ሊዘርፍ ተነስቷልና ለሁሉም ጠንቀቅ በል ዜጋ የቀን ጅቦች እየመጡብህ ነው ማለቱ ወቅታዊ ሆኗል ።

ብርሃኑ ነጋ ፍቅረ ንዋይ ያነሆለለው ሆዳም መሆኑን ሁሉም አጋልጧል ። በረሃ የሚለው የአስመራን አፓላስ ሆቴል ነው ። ጦር አለኝ ያለው የነፈሰበት ውሸት መሆኑ በይፋ ተጋልጦ እያለ ቀፊታሙ ንዳምን ከጎንደርና ጎጃም ሕዝብ ጀርባ ግንቦት 7 ነው ተገኝቶ ሕዝቡን የሚያታግለውና የሚያንቀሳቅሰው ብሎ መዋሸቱን ቀጥሏል ። ደቡብ አፍሪካም ሄዶ ይህንን ውሸት አስተጋብቶ ገንዘብ አምጦ ሊል መሆኑ ምስጢር አይደለም ። ግሎባል አሊያንስ የተባለው በብርሃኑና ንዳምን የተቋቋመ የዝርፊያ መሳሪያ ነው ። እረ ለመሆኑ ንአምን ማነው? ይህ በይፋ የብርሃኑ መጋዣና የሻዕቢያ ምንጣፍ የሆነ ወደል ዓይኑን በጨው አጥቦ ኢሳያስን ዴሞክራት ሲል፤ ለብርሃኑ ሲዋሸ፤ የሕዝብን እንቅስቃሴ የምንመራው እኛ ነን ብሎ በይፋ ሲዋሸ፤ የኢሳት ሀላፊ ተብሎ ዶላርን ሲውጥ፤ ሶስት ልጅ ሊያሳድግ ሀገርን ሲክድ የቆየ ሆዳም ግለሰብ ነው ። ሰሞኑን ስየም መስፍን ካባ ሲለብስ በመጀመሪያ ረድፍ ተቀምጣ ከወያኔ ጋር ጋር የታየችው እናቱ በደርግ ጊዜ የተሰፋዩ ወልደ ስላሴ የደህንነት ሰራተኛ ሆና ስንት ወጣት ያስጭረሳች ናት። ይህን ግለሰብ ኤልያስ ክፍሌ ሳይቀር ከዚህ ቀደም በስፊው አጋልጦታል ። ብርሃኑ በኒው ዮርክ ታይምስ ላይ ቢምክሽምና ለአታላይ ሽግግር ቢታጭም ጌቶቹ ሲአዩ አሜሪካኖች የሰጠውን ግዳጅ በሚገባ አልተወጣም በሚል ቅር እንዳለቸው እየተነገረ ነው ። ምን ነበር ግዳጁ? የሀገር ወዳዶችን ሀገር አድን ትግል ማደናቀፍ ነዋ ! አንዳንድ የዋሆች ኤሳት የተባለው ተቋም በመዋጮ የሚካሄድ ነጻ ሚዲያ ይመስላቸዋል ። ያሳዘናል ። ኤሳት በቅድሚያ በሲአዩ ገንዘብ የቆመና የሚመራ ራዲዮ-ቲቪ ነው ። ይህን አለማወቅ ያስገምታል ። ብርሃኑ ነጋ ከጥንቱ የአሜሪካ መናጆ ሆኖ የሰራ ነው ። የአፍሪካ ቀንድ ስብሰባ እያለ በኒው ዮርክ ከተማ ያካሄደው የነበረ ስብሰባ ላይ ሁሉ ዋና እንግዶች እነ እንድርያስ እሸቴ፤ ሻዕቢያው በረከትና ሌሎች ጸረ ኢትዮጵያ ግለሰቦች ነበሩ ። ወያኔ ስልጣን ሲይዝም ከመለስና በረከት ገጥሞና ተሰልፎ እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ድጋፍ ሰጪ የሆነው ብርሃኑ ነበር ። ማን የሙት ከተማ አድማን አፈረሰ ? ብርሃኑ ። ማን ጸረ ወያኔን የትጥቅ ትግል የድሃን ልጅ ለማስጨረስ ብሎ አወገዘ? ብርሃኑ ። ማን ቅንጅትን አፈረሰ? ማን ወይዘሮ ብርቱካንን አጋልጦ ለጥቃት ሰጠ? ብዙ ማለት እንችላለን ።

የዚህ ሆዳምና ዋሽ ግለሰብ አሸከር የሆነው ቀፊታሙ ንአምን ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚሄደው ዋሽቶ ሊዘርፍ ነው ። የግንቦት 7 ጦር የወረቀት መሆኑ ቢጋለጥም ንዳምን እንዋጋለን፤ ሕዝቡን ከጀርባ ሆነን የምንመራው እኛ ነን ብሎ መዋሸቱን ቀጥሎበታል ። ን አምንና ሀፍረት ከተጣሉ ዘመን አልፏል ። ይህ የይፋ የሻቢያ መጋዣ ከኢትዮጵያዊነት ከተጣላም ዓመታት አልፏል ። በየመድረኩ የሻዕቢያ ጠበቃ ሆኖ ስለ ኢሳያስ ዴሞክራትነትም ሲሰብከን የቆየ ነው ። የግንቦት 7 ጦር የውሸትና የፈጠራ የወረቀት ባታሊዮን መሆኑ እየታወቀ ጦር አለን፤ የአማራውን ሕዝብ ትግል እየመራን ነው የሚለውን የንዳምን ውሸት

አውግዞ ዋሻውንም አዋርዶ አፋን መዝጋት ነው ስራችን ። እነ ብርሃኑ እንደ ወያኔ ንቀውናል። የፈለጉትን ሲዋሹ ውጤትን የምንከተላቸውና ገንዘባችንን የምንሰጣቸው መስሎአቸዋል ። አይደለም እይሆንም ልንላቸው ይገባናል ። ሀቁ ሲነገር፤ የአርበኞች ግንባር መግለጫ እንዳቀረበው የግንቦት 7 ጦር የሚባል የለም ። ብርሃኑ በጦር ሜዳ ሳይሆን አስመራ ሲሄድ ጊዜውን የሚያጠፋው በኢትዮጵያ ጫካ ሳይሆን በአስመራ ፓላስ (የበሬት ኢንተርኮንታኒታል) ሆቴል ነው ። ብርሃኑ ሁሉም ያወቀው ቡካታም ፈሪ ነው ። ለኒው ዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዋሽቶ በኢሕአፓ በትግራይ ተይገፍ አምልጮ ወደ ሱዳን ገባሁ ቢልም በመጽሃፉ ( በአስር ቤት እያለ ጻፍኩት በሚለው 600 ገጽ መጽሃፉ ! ) ለቀቁኝና ወደ ሱዳን ሰደዱኝ ያለውን ይቃረናል ። ብርሃኑ ጓደኞቹን አጋልጦ ራሱን ማዳኑን የሚያውቁ ያውቃሉና ራሱን ነው ለትዝብት የዳረገው ። ራሱ በራሱ ይቃረናል ። ይህ አሳፋሪ ግለሰብ የትግራይን የበላይነት በአማራ የበላይነት ልንተካ አይደለም ትግላችን በሚል አማራውን ሲዘልፍም የሰማነውን የምንረሳ ሊሆን አይችልም ። የሻዕቢያ አሳዛኝ ቅጥረኛ የሆነውን ታዛዥ ንዓምን አሮሞ ነው አያቴ ያለንም በእግረመንገዱ አይደለም ። የእነዚህ መሻገሮች ዋና አዳናቂና ደጋፊ አፈቀላጤም አሳፋሪው ዶክተር ጌታቸው በጋሻው መሆኑን የምናውቀው ነው ። አዎ 90 በመቶ አሮሞ አነግን ይደግፋል ሲለን የነበረው አሜሪካዊ ምሁር ነው ።

የሻዕቢያ ምንጣፍ መሆን ከሁሉም በፊት ጸረ አማራነትን ይጠይቃል ።

ግሎባል አሊያንስ ማለት በህዝብ ስም ገንዘብ መዘረፊያና የግንቦት 7 አችን ኪስ ማደለቢያ ነው ።

የጎንደር ጎጃም ና የሌሎችም ቦታዎች ትግል የሕዝብ እንጂ ንዓምን ቀፈታሙ ዋሽቶ እንደሚ ለው የግንቦት 7 የስራ ውጤት አይደለም ። ጸረ ሻዕቢያ መፈክር ይዞ የተሰለፈው የጎንደር ህዝብ በሻዕቢያ መጋዣዎች ሊመራ አይችልም ።

ለመሆኑ ከቃፍቲያ (ወልቃይት) በሁለት ሳምንት አዘዘ (ከጎንደር ሰባት ኪሎ ሜትር) ተወንጭፎ ደርሶ ወያኔ ላይ ጥቃት አደረሰኩ ብሎ የሚሞከረው የቡራክ ረዩ ጦርና ከዚያው ተመልሶ ዋልድባ ወልቃይት ተንቀሳቅሶ ወደ ጋሞ ጎፋ አርባ ምንጭ የሚበረው ጦር ምነው የጎንደር ሕዝብ ሲጠቃ አለሁ ማለት አቃተው? የሚያሳዝኑኝ የብርሃኑን ቅጥፈት የሚያምኑና የሚደናገሩት ብቻ ናቸው ። ምንም ያልሰራው ግንቦት 7 ዓይኑን በጨው አጥቦ በሆዳሙ ንዓምን አማካይነት ውሸቱን ሲጠርቅ አምነው ከገንዘባቸው የሚለያይቱም ሊታዘንላቸው ይገባል ። ከነዚህ አንዱ እንዳንሆን እንጠንቀቅ !!!